

FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

**የተማሪዎች MIFI CHECK OUT መርሃግብር
የቤት ውስጥ አጠቃቀም ስምምነት እና ኃላፊነትን መቀበል**

እኔ _____ ተማሪ _____ በ

የወላጅ ወይም አሳዳጊ ስም

የተማሪ ስም

ተማሪዎች MiFi Check Out መርሃግብር በ _____

የትምህርት ቤቱን ስም እዚህ አስገባቢ

እንዲሳተፍ/እንድትሳተፍ ለመፍቀድ ተስማምቻለሁ። ተማሪው/ዋ የMiFi መገልገያ መሳሪያውን በቤት ለመጠቀም እንደተዋሰነ/ች እና የMiFi መገልገያ መሳሪያ አጠቃቀም በሚመለከት በFCPS ንብረት ቆጠራ መረጃ አሰባሰብ ውስጥ መረጃ እንደሚቀመጥ ተገንዝቤአለሁ።

ወላጅ/አሳዳጊ እና ተማሪ በሚከተሉት መንገዶች ላይ ተስማምተዋል።

1. ወላጅ/አሳዳጊ እና ተማሪ ስለ ኃላፊነት የተሞላበት አጠቃቀምን በሚመለከት በሰነዱ ውስጥ የተካተተውን መመሪያ ይወያዩበታል።
2. ወላጅ/አሳዳጊ እና ተማሪ ስለ Fairfax County የህዝብ ትምህርት ቤት የተማሪዎች መብት እና ግዴት እና በትምህርት ዓመቱ መጀመሪያ ላይ ስለ ተቀባይነት ያለው የኢንተርኔት አጠቃቀም (Acceptable Use Policy for Network Access) የተፈረመው ስምምነት ከትምህርት ቤት ውጭ በሚደረገው የMiFi መገልገያ መሳሪያ አጠቃቀም እና ጥንቃቄ ላይም ተግባራዊ እንደሚደረግ ማስታወስ አለባቸው።
3. የመገልገያ መሳሪያው በተፈቀደላቸው እና በፈረመው ተማሪዎች እና አስፈላጊ ሲሆን ወንድም እህቶቻቸው ጥቅም ላይ እንዲውል ተወስኗል።
4. በMiFi ተጠቅሞ ኢንተርኔት መጠቀም ለመዝናኛ ሳይሆን ለትምህርታዊ አላማ መሆን ይኖርበታል።
5. የMiFi መገልገያ መሳሪያ Sentinel የሚባል በኢንተርኔት የሚዳሰሱ ርዕሶችን የሚያጣራ እና ለተማሪዎች ጎጂ የሆኑ እና አግባብ ያልሆኑ የኢንተርኔት ድህረ ገጾችን ውሱን ለማድረግ የሚሰራ አፕሊኬሽን ነው። ወላጆች እና አሳዳጊዎች የልጆቻቸውን የMiFi መገልገያ መሳሪያ አጠቃቀም የመቆጣጠር ኃላፊነት አለባቸው።
6. FCPS የዳታ አጠቃቀምን በተመለከተ ኢንተርኔት የተከፈተበትን ሰዓት እና ቀን የኢንተርኔት ፍለጋ የተካሄደባቸውን ድህረገጾች የኋላ ታሪኮችን መረጃ በሚይዘው Sentinel በተባለው ስፍታዊ አማካኝነት የሚደረሰውን ዘገባ የማጣራት መብት አለው።
7. በMiFi መገልገያ መሳሪያ ተጠቅመው ኢንተርኔት ሲገኙ ከFCPS የትምህርት መርሃግብር ጋር ያልተገናኙ (ጌሞችን፣ ዘፈኖችን እና ሌሎች ተጨማሪ አፕሊኬሽኖችን) በመጫን መጠቀም አይፈቀድም።
8. አተማሪዎች ወይም ሌሎች የትምህርት ቤት ሰራተኞች ሲጠይቁ መገልገያ መሳሪያው እና አባሪ ዕቃዎቹ ወድያውኑ ተመላሽ ይደረጋሉ።
9. ወላጅ/አሳዳጊ እና/ወይም ተማሪዎች ከላይ ለተጠቀሰው መገልገያ መሳሪያ ሙሉ ኃላፊነት አለባቸው። ወላጅ/አሳዳጊ ለማንኛውም በመገልገያው ላይ በተማሪው ግድ የለሽነት ለሚደርሱ ጉዳዮች ለትምህርት ቤቱ ለመክፈል ተስማምተዋል።
10. ወላጅ/አሳዳጊ ለጠፋ፣ ለተሰረቀ ወይም ለተበላሸ የመገልገያ መሳሪያ _____
11. የመተኪያ ዋጋ ይከፍላል። ዋጋው ከዋናው የመገልገያ መሳሪያው እና አባሪ ዕቃዎቹ ዋጋ አይበልጥም። ወላጆች/አሳዳጊዎች እቃው ቢጠፋ፣ ቢሰረቀ ወይም ቢበላሸ እቃውን ለመተካት ተገቢ የሆነ አካሄድ እንዲኖር በአምስት የሰራ ቀናት ውስጥ ለትምህርት ቤቱ ማሳወቅ እንዳለባቸው ተስማምተዋል።

የትምህርት ቤቱን ስም እዚህ አስገባቢ

FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

**የተማሪዎች MiFi Check-Out መርሃግብር
ኃላፊነት የተሞላበት አጠቃቀም የውይይት መመሪያ**

ከቦታችን ያለው መመሪያ ከተማሪው/ዋ ጋር መታየት አለበት።

1. FCPS ያዋሰው የMiFi መገልገያ መሳሪያ ከFCPS የትምህርት ፕሮጀክት ጋር በተገናኘ ብቻ ጥቅም ላይ መዋል ይኖርበታል። እንደ የግል ወይም የማህበራዊ መገለገያ መሳሪያ ተደርጎ ጥቅም ላይ መዋል የለበትም።
2. MiFi መገልገያ መሳሪያው ዋጋ ስላለው በተገቢው መንገድ መያዝ ያስፈልጋል። መወርወር፣ መጣል ወይም መመታት የለበትም። በፍጹም በመኪና ጣራ ወይም ክዳን ላይ መቀመጥ፣ በእግረኛ መሄጃ፣ በአስፋልት ወይም በማንኛውም መንገድ እንዲሰበር፣ እንዲወድቅ ወይም እንዲበላሽ መደረግ የለበትም።
3. MiFi መገልገያ መሳሪያ ለአንተ/አንቺ እና ወንድም እህቶችህ/ሽ እንድትጠቀሙበት የተሰጣችሁ ነው። ጓደኞቻችሁ ወይም ሌሎች ሰዎች መጠቀም የለባቸውም። ሁልጊዜ ከቤት እንሰላግዎት አርቃችሁ አስቀምጡ።
4. MiFi መገልገያ መሳሪያ በትምህርት ቤት፣ በዓውቶቡስ፣ በመተላለፊያ ቦታ/አዳራሽ፣ በምሳ መመገቢያ ቦታ፣ በእስፖርት መስሪያ ቦታ ወይም በማንኛውም ሕዝብ በሚሰበሰቡበት ቦታዎች ያለ ጠባቂ መተው የለበትም።
5. MiFi መገልገያ መሳሪያ ውሃ፣ የቤት ውስጥ ኬሚካሎች፣ ምግብ እና መጠጥ ወይም ኤሌክትሮኒክ የሆኑትን አካሎችን ሊያበላሹት የሚችሉ ሌሎች ፈሳሽ ነገሮች አካባቢ ጥቅም ላይ መዋል የለበትም።
6. MiFi መገልገያ መሳሪያ ወደውጭ ይዘችሁ ስትወጡ ዝናብ፣ በረዶ፣ ከባድ መቀት ወይም ከባድ ቅዝቃዜ እንዳያበላሹዎት ጥንቃቄ አድርጉ።
7. MiFi መገልገያ መሳሪያን ተጠቅማችሁ በኢንተርኔት ስትገናኙ ኃላፊነት ያለበት የዲጂታል ዜግነትን ተግባራዊ ማድረጋችሁን መለማመድ አለባችሁ። ኃላፊነት ያለበት የዲጂታል ዜግነት በዓመቱ መጀመሪያ ላይ በተፈረመው ተቀባይነት ያለው አጠቃቀም ፖሊሲ (Acceptable Use Policy) ውስጥ ተዘርዝሯል።
8. በትምህርት ቤታችሁ በትምህርት ሰዓት ብቻ ለMiFi መገልገያ መሳሪያ የሚሆን ቴክኒካዊ ድጋፍ ይገኛል።

የወላጅ / አሳዳጊ ስም (እባክዎን ይጻፉ) _____

የወላጅ / አሳዳጊ ፊርማ (እባክዎን ይፈርሙ) _____

የዛሬ ቀን _____